



ታሕሣሥ 27 ቀን 2011 ዓ.ም

ፋኖ

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ የተሰጠ መግልጫ

የሕዝብ ግኑኝነት ተጠሪ ተሰማ ካሣ

ስ.ቁ 0922705435

ስቅ 0913495198

ሱዳን፣ ካርቱም

ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ዛሬ እኛ የተረከብናትን አገራችንን ጠብቀው ያኖሯት ደማቸውን አፍሥሰው አጥንታቸውን ከሰክሰው እንደሆነ ታሪክ ይመሰክራል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በኅብረት ጠላቱን ድባቅ ሊመታው የቻለው ኅብረትና አንድነት ስለነበረው ነው፤ ኅብረት የጥንካሬ ምልክት መሆኑን ያረጋገጡ አባቶቻችን በተግባር ለመላው ዓለም አሳይተዋል፤ ግዙፉ የአድዋ ጦርነት የዓለምን ፖለቲካ እንደቀየረ ዓለም የሚገነዘበው ነው፤ የድሉ ትቋዳሾች እኛ ብቻ ሳይሆን የዓለም ጭቁን ሕዝቦች የኮሩበትና ቅኝ ገዢዎች መላ ቅጡ የጠፋ አጀንዳቸውን እንዲፈትሹ ያስገደዳቸው ገድላችን ነው። ይህንን መቀበል የተሳነው ሕውሓት አኩሪ የአገራችንን ታሪክ ለመደምሰስ መማሰኑን በተጨማሪም የተረዳ ፋኖ ዱር በቴ ብሎ ወደ ዱር በመዝለቅ ወያኔንና አጋፋሪዎቹን በማንኮታኮት ወደ ጥንት ትውልዳቸው ቀጠና ወደ ትግራይ እንዲሸመጥጡ አስገደዷቸዋል። እነዚህ የወያኔ አመራር ወንጀለኞች በፈፀሙት ከባድ ወንጀል እንዳይጠየቁ ምሽግ ከትግራይ ተራሮች የቆፈሩ መሰሏቸዋል፤ ግን ፍፁም እንደማይሆንላቸው ሳይታለም የተፈታ ገሃድ ነው።

ወደ ኢትዮጵያውያን

ወያኔ ከተፈጠረ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላማዊ እንቅልፍ ተኝቶ እንዳላደረ እንኳንስ እኛ የዓለም ሕዝብ የሚያውቀው ነው። ይህን ጋጠ ወጥ የሽፍታ መንጋ በቁጥጥር ሥር ካልሞለ

ከኢትዮጵያ በዘረፈውና በመዘበረው ገንዘብ ቀደም በዘረጋው የቋንቋ ፌዴራሊዝም ጉዳት ማድረሱ እንደማይቀር የሰሞኑ ድርጊቶች አመላካቾች ሊሆኑ ይችላሉ።

ዛሬ ወገቱ እንደተሰበረ እባብ የሚሸመደመደው ወያኔ ያለፈው አልበቃ ብሎት በተባባሪዎቹ እሳት ጫሪንት በብዙ ቦታዎች አደጋ እያሰጣለ ነው። ለአብነት ከሚጠቀሱት መካከል በወለጋ፣ በደቡብ ሕዝቦች፣ በባሌ፣ በአርሲ፣ በሐረር፣ በሸዋ፣ በራያ፣ በቅማንት፣ ወዘተ ጥቂቶች ሲሆኑ ከሁሉም የከፋ ደግሞ ተማሪዎች በተመደቡበት ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዳይከታተሉ በወያኔ ቅጥር ነፍሰገዳዮች እየትጠቁ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግሥትም ፍርሃት ይሁን ጭንቀት አቋሙ አልታወቀም፣ ሕዝባችን በአደባባይ ሲገደሉ ያለ ፍርድ ሲሰቀሉ ታሳሪ እንጂ አሣሪ የማይታወቅበት፣ ገዳማትና የአገር ቅርሶች የሚዘረፉበት ዘመን ላይ የደረሰን ሲሆን ውርደቱን ለማምከን ፋኖ የአባት አደራን ለመወጣት ተሰማራ፣ ፋኖ የለውጡ ኃይል ሲሆን አነሣሱ ደምከራሲን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለማምጣት እንጂ ወለም ዘለም አልሸሹም ዞር አሉ የጥገና ለውጥ ለማገናፀፍ አልነበረም። የወያኔን ሕገመንግሥት ወይም የጫካ ማኔፊስቶ መከታ በማድረግ የሚፎልሉ ወይም ፌዴራሊዝም አይለወጥም እሰጥ አገባ ብለው የሚሟገቱ በፋኖ ዘንድ ቦታ የላቸውም። በሌላም በኩል ደግሞ አንቀጽ 39 አይለወጥም ብለው የሚቃገፉ ወሰላቶች ከንቱ ባይባዘኑ እንደሚበጅ ፋኖ ይመክራል። የፋኖ አቋም በኢትዮጵያ ሕዝብ የተነደፈና የፀደቀ ሕገ መንግሥት በተግባር ተተርጉሞ ዲሞክራሲ በአገራችን እንዲሰፍን ነው። ፋኖ ኃላፊነት የሚሰማው መንግሥት በኢትዮጵያ እንድመሠረት በቆራጥነት እንደሚታገል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲገልጽ ወያኔን የጡት አባት አድርገው የሚሞዳሞዱትን በጽኑ ይዋጋቸዋል። ፋኖ ኢትዮጵያ አገራችን ምንም ሣትሸራረፍ ለተተኪው ትወልድ ለማሰረከብ ቃል ኪዳኑን ሰያድሰ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ከጎኑ እንዲቆሙ ጥሪውን ሲያስተላልፍ አዲስ አባባ የኢ.ዮ.ጵ.ዩ ዋና መዲና መሆንዋን ያረጋግጣል። ፋኖ በኢትዮጵያዊነታቸው ከሚያምኑት ድርጅቶች ጋር ተቀራርቦ ለመሥራት ዝግጁ ነው

ድል ለ አንድ ነታችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY

EPNP.INFO



የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY